

Tedla Asfaw

የኖቤል ሠላም ተሸላሚነት ከ አደባባይና ተጠያቂነት አያድንም !!!!

አቶ ለማ ደስታ በአሜሪካን ድምፅ አማርኛ የኖቤል ሽልማቱን ስነ ስርዐት አስመልክቶ በ አስሎ ቴሌቪዥን አቢይ አህመድ ኪጋዜጠኞች ጋር እንደማይገናኝ መገለፁን ለማስተባበል ያደረገውን ጥረት ለኢትዮጵያ አድማጮቹ ከዶክተር ሰለሞን ጋር በመሆን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ኖርዌይ "ተወካዮች" ሊባል በሚችል አቀራረብ።

ዶክተር ሰለሞንም ሽልማቱ ተገቢ መሆኑን ደግፎ የራሱን ቤተሰብ በምሳሌ በማቅረብ የወይይቱን ጊዜ በመሻማት ወደ ሽልማት ይገባል አይገባም በመውሰድ ጥያቄው ዐቢይ ለምን ጋዜጠኛ ፈራ የሚለውን ክርክር ጊዜ ያለአግባብ ተጠቅምዋል።

ሽልማቱ ኖቤል ኮሚቴው እንደጠበቀው በኢትዮጵያና ኤርትራም ግንኙነት ያመጣው መሰረታዊ ለውጥ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የዘርና ሀይማኖት ጥቃት እየባሰ ነው ብሎ ከአቶ ለማ ጋር በ አስሎ ቴሌቪዥን የተከራከረውን የ ኖርዌይ ፕሮፌሰር ጨለምተኛ ተብሎ ዶክተር ሰለሞን ክስ መሰረተበት ሰውየው በሌለበት።

አቶ ለማ ደስታ ጠቅላይ ምኒስትሩ ስራ ስለሚበዛበት ጋዜጠኛ ባያናግር አይገርምም ምክንያቱም አባማ የዛሬ አስር ዐመት ሁለት ጋዜጠኛ ነበር ያነጋገረው በስርዐቱም በሙሉ አባማ አልተካፈለም የሚለው የ PR ስራ ከብሌን ስዩም ከሰማነው ተጨማሪ ሊባል ይችላል።

የ ዐለም ዐቀፍ ዜና ዘጋቢዎች አባማና ዐቢይ ሽልማቱ በችኮላ አገኙ ተብለው "የሚከሰሱ" በመሆናቸው ጋዜጠኛ መፍራታቸው እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች ለመሸሽ ሲሆን ዐቢይ አህመድ ከአባማ የሚለይበት ዋናው የኢትዮጵያ የወስጥ ችግር ለማ ደስታም ሆነ ዶክተር ሰለሞን ሊደብቁ የፈለጉት ጉዳይ ዐቢይ አህመድ ከ ሜይማር መሪ ሳን ሱሲንግ ካይ የሚመሳሰልበት ጉዳይ እንጅ ከ አባማ ጋር የሚያመሳሰለው ብቻ አለመሆኑ ግልፅነው።

ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አህመድ ኖቤል ሽልማትና የ አሰጣጡ ስነ ስርዐት ሲነሳ አባማናሳን ሱን መነሳታቸው ግድ ይሆናል መቸም ጊዜ።

ዋናው የዐቢይ አህመድ ጋዜጠኞች ሽሽት ወይም ፍርሀት የኢትዮጵያ ሁኔታ በኖቤል ሽማልቱ ማግስት በአፋር ህፃናት ሴቶች አረጋውያን ላይ የተፈፀመው አስቃቂ ግድያ ና ባለፈው ወር በአሮሞ ክልል ከ 86 በላይ ንፁህን ዘግናኝ የጎሳ ግድያ የአርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቃጠሎ ሰሞኑን በፈረንሳይ ቤልጄየም ጀርመን ስዊድን የተደረገው የ አርቶዶክስ ክርስቲያን አማኞች የተቃውሞ ሰልፎች ጠቅላይ ምኒስትሩ ግጭት ብለው ለተናገሩት የሚመራው መንግሥትን ተጠያቂነት ላለመቀበል የተደረገ ሽሽት መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። በ አስሎ ኢትዮጵያውያንም የተቃወሞ ሰልፍ ዝግጅትንም መፍራት ሌላው ምክንያት ይሆናል።

አቶ ለማ ደስታ የክርስቲያን በጎ አድራጎት ድርጅት በ አስሎ ሀላፊ ም ሆነ ዶክተር ሰለሞን የሰጡት አስተያየት ከራስ ፍላጎት የመነጨ ሲሆን ሺኦኤ አማርኛ ዘጋቢውም እስክንድር ፍሬውም የተለየ ሀሳብ ያላቸውና ሠላማዊ ሰልፍ በማድረግ የዐቢይ አስተዳደርን ተጠያቂነት ለማሳወቅ ካሉት ወገኖች እንግዳ አለማቅረቡ ሚዛን የጎደለው ዘገባ አድርጎታል።

በተመሳሳይ ቀን በ ሄግ ኒዘርላንድ የኖቤል ሠላም ተሸላሚዋ ሳን ሱን ኬይ በአለም ዐቀፍ ፍርድ ቤት መንግስትዋ በሪሂንጃ መስሊሞች ላይ የፈፀመውን ዘር ማጥፋት ወንጀል ክስ ለመከላከል ትሄዳለች። መጠየቅ የጊዜ ጉዳይ ነው አይቀርም የኖቤል ተሸላሚ ሲኮን እንዲያውም መደበቅ አይቻልም።